

# ጠያቂና ሞጋች ትውልድ ሰላሙን ለድርድር አያቀርብም

ዮናስ 03-28-18

በኢትዮጵያ ለሁለተኛ ጊዜ የተጣለው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አንድ ወር አስቆጥሯል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በአገሪቱ በተለያዩ አካባቢዎች የሰላሙ መደፍረስ ተስተውሏል። በተፈጠረው ቀውስ ሳቢያም ቁጥራቸው በውል ያልታወቁ ዜጎች ለሞትና ለአካል ጉዳት ተዳርገዋል። እንዲሁም በመቶ ሺሕ የሚቆጠሩ ዜጎች ከቀዳሾቻቸው ተፈናቅለዋል። የዜጎች በነፃነት ከቦታ ቦታ የመዘዋወር እንቅስቃሴ ተገድቧል። ችግሩ ከአዋጁ በኋላ መጠኑ ይነስ እንጂ ተስተውሏል። አዋጁ የካቲት 23 ቀን 2010 ዓ.ም. በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በፀደቀ በሦስተኛ ቀኑ፣ በማኅበራዊ ሚዲያ በተጠራ አድማ በርካታ ችግሮች ተከስተዋል። ዜጎችም ለሕልፈተ ሕይወት ተዳርገዋል። የአገልግሎት ሰጪ ተቋማት አገልግሎት መስጠት አቋርጠው ነበር። በአንዳንድ አካባቢዎች የትራንስፖርት አገልግሎት ከመቋረጡም በላይ በተሸከርካሪዎች ላይ ጉዳት ደርሷል።

በማኅበራዊ ሚዲያ ተጠርቶ የነበረው ቤት ውስጥ የመዋል አድማ በተጠናቀቀ የአንድ ሳምንት ልዩነት ደግሞ፣ ነዳጅ የጫኑ ቦቴዎች ከቦታ ቦታ እንዳይንቀሳቀሱ የተቃውሞ ጥሪ ሲተላለፍ ተስተውሏል። በዚህም ሳቢያ ለተወሰኑ ቀናት በዜጎች ዘንድ ከፍተኛ ሥጋቶች ተፈጥረው እንደነበር የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽነር ጄኔራል አቶ አሰፋ አብዩ ቅዳሜ መጋቢት 8 ቀን 2010 ዓ.ም. ለአገር ውስጥ ሚዲያዎች በሰጡት መግለጫ ተናግረዋል። ባሳለፍናቸው ሳምንታት በአንዳንድ አካባቢዎች የትራንስፖርት እንዲስተጓጎል፣ የተለያዩ የንግድ ተቋማት ምርቶችን ወደ ገበያ አውጥተው እንዳይሸጡ፣ ነዳጅ የጫኑ ቦቴዎች ከቦታ ቦታ እንዳይንቀሳቀሱና የመሳሰሉት ውዥንብሮችና ፕሮፓጋንዳዎች እንደነበሩና በዚህ ሳቢያም ዜጎችና ባለሀብቶች ፍርታት ውስጥ

ገብተው እንደነበር ይታወቃል። በዚህ አጋጣሚ ሻዕቢያ በአገሪቱ የተከሰተውን አንዳንድ ግርግርና ሁከት እንደ ምቹ አጋጣሚ በመጠቀም፣ የፀረ ሰላም ኃይሎችን አሠልጥኖና አብቅቶ ወደ አገር ውስጥ ለማስገባት ከፍተኛ ሙከራ አድርጓል። ነገር ግን ወደ አገር ቤት ገብቶ ጉዳት ለማድረስ ሲንቀሳቀስ የነበረው ኃይል በቁጥጥር ሥር ውሏል። የተማሪኩም አሉ። በድንበር አካባቢ ለመግባት የተዘጋጁም አሉ። ይህም በዋናነት በሻዕቢያ አቀነባባሪነትና በሌሎችም ድጋፍ ሰጪነት የሚደረግ እንቅስቃሴ ነው፤ ሲሉም ኮምሽነሩ መግለጻቸው ይታወሳል።

ይህ የሚያጠይቀው በአንድ አገርና ሕዝብ ላይ የፍርሃት ድባብ ሲነግሥና የፍርሃቱም ምክንያት ከቡድን ወይም ከመንግሥት አስተዳደር ጋር ሲገናኝ በውጤቱም ሕዝብ፣ እንዲሁም ምሁራን አላየሁም፣ አልሰማሁም፣ አልናገርም ማለት የማይገባቸው እንደሆነ ነው። በአንድ አገር የፖለቲካ፣ የኢኮኖሚና የማኅበራዊ እንቅስቃሴ ውስጥ የመንግስት ሚና ማስተባበር እንጂ አድራጊ ፈጣሪው ህዝብ ነው። በህዝብ ውስጥ ምሁራን ሽማግሌዎች እና በተለያዩ ዘርፍና ደረጃ ላይ የሚገኙ በሃገራዊ ጉዳይ ላይ የላቀ ድርሻ የሚኖራቸው ግለሰቦች አሉ። ለልማት፣ እንዲሁም ለዘላቂ ልማትና ሰላም የሚጠቅሙ ሐሳቦችን በማመንጨት የሚጫወቱት ሚና የላቀ ቢሆንም፣ አለን እያሉ ግን አይደለም።

በኢትዮጵያ በርከት ያሉ ፖለቲካው የፈጠራቸው ችግሮች እንዳሉ የሚታወቅ ነው። የዴሞክራሲ ሥርዓት ግንባታና ትግበራው ችግር ያለበት ከመሆኑም በላይ፣ የመልካም አስተዳደር ጉድለትና የመንግሥት ባለሥልጣናት ግልጽነትና ተጠያቂነት ገና ተገቢ መፍትሔ ያላገኙ ተግዳሮቶች ናቸው። ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ኅብረተሰቡ በአንድም ይሁን በሌላ ምክንያት የተለያዩ አግባብ ያልሆኑ ጉዳዮች ሲያጋጥሙት ቆሞ በምን ቸገረኝነት ችግሮችን እንዳላየና እንዳልሰማ ሲያልፍ እየተስተዋለ ነው። የኅብረተሰቡን ጥያቄዎች በአግባቡ መንግሥት ዘንድ በማድረስ፣ እንዲሁም

ይህን ተከትሎ የሚከሰቱ ቀውሶችን በመከላከል ረገድ የህብረተሰቡ ሚና ለአፍታም ቸል የማይባል መሆኑ ሊታወቅ ይገባል፡፡

በመንግሥት በኩል እስካሁን ያልተሠሩና መሠራት ያለባቸው ጉዳዮች እንደተጠበቁ ሆነው በህብረተሰቡ በኩል በስሜት የማይነዱ፤ በአገሪቱ ለሚታዩ አዎንታዊና አሉታዊ ጉዳዮች ሚዛናዊ የሆነ ዕይታ ያላቸው፤ እንዲሁም በውይይት የሚያምኑ ዜጎች ሆነው መገኘት ይጠበቅባቸዋል። የኢትዮጵያ ሕዝብ ከሚታወቅባቸው ዋናኛ መለያዎቹ መካከል ለአገሩ ያለው ጥልቅ ፍቅር አንደኛው ነው፡፡ ይህ የአገር ፍቅር ስሜት ራስን በፈቃደኝነት ለመስዋዕትነት ከማቅረብ ጀምሮ፤ በልዩ ልዩ አበርክቶዎች እየተገለጸ ዘመናትን መሻገር ተችሏል፡፡ ይህ ኩሩና ጨዋ ሕዝብ በአገሩ ጉዳይ ከማንም ጋር ተደራድሮ አያውቅም፡፡ አገሩን በክፉ የሚያዩትን ጭምር ሲፋለም ኖሯል፡፡ ለዘመናት ከወራሪዎችና ከተስፋፊዎች ጋር እየተፋለመ እናት አገሩን ሲጠብቅ የኖረው፤ ከአገሩ በላይ ምንም የሚያስቀድመው ባለመኖሩ ነው፡፡ ይህ አስተዋይ ሕዝብ በፊትም ሆነ አሁን አገሩን የሚያየው እንደ ዓይን ብሌኑ ስለሆነ፤ አገሩን የሚነኩበትንም ሆነ ለአደጋ የሚያጋልጧትን በፍፁም ሊደራደር አይገባም፡፡

ሕዝባችን በእርስ በርስ መስተጋብሩም ሆነ ከባዕዳን ጋር በሚያደርጋቸው ግንኙነቶች ቅድሚያ የሚሰጠው ለአገሩ ብቻ ነው፡፡ ይህንን ሀቅ መረዳት ያቃታቸው ወይም የማይፈልጉ ግን ከፍላጎቱ በተቃራኒ ስህተት እየፈጸሙ ነው፡፡ ውሻ በቀደደው ጅብ ይገባል እንዲሉ ሕዝቡ በአገሩ ላይ ከሚቆምሩ የሥልጣን ጥመኞችም ሆነ የጠላት ተላላኪዎች ጋር በፍፁም ሊደራደር አይገባም፡፡ ጠያቂና ሞጋችነት የሰላምን ዋጋ ለድርድር በማቅረብ አይደለም።

አስተዋዩ ሕዝብ በታሪኩ የሚታወቀው ከማንነት ጀምሮ እስከ እምነት ያሉ ልዩነቶቹን

በመከባበርና በመተሳሰብ በማቻቻል፣ ኅብረ ብሔራዊ አንድነቱን ሲያስቀድም ነው። ይህ ጠያቂና ሞጋች የተበለ ትውልድ ደግሞ ይህን ታሪክ የማስቀጠል ሃላፊነት አለበት። በተለይ አሁን ባለንበት በዚህ አሳሳቢ ጊዜ የአገር የጋራ ጉዳይ ወደ ጎን እየተገፋ ቡድንተኝነት የወለደው ጽንፈኝነት ውስጥ እየተገባ ነው። በተለይ ፊደል የቀሰመው የኅብረተሰብ ክፍል ከቆመለት የቡድን ዓላማ በላይ አገር መኖሯን እርግፍ አድርጎ የተወ ይመስላል። አገርን ማዕከል አድርጎ የሕዝብን የጋራ ጥቅም ከመወከል ይልቅ፣ ሥልጣንን ማዕከል ያደረገ ቡድንተኝነት ውስጥ በመዘፈቅ አገርን ማተራመስ ፋሽን ሆኗል። በሕዝብና በአገር ስም እየማሉ ከቆሙለት የጠበበ ዓላማ አልላቀቅ ያሉ እየበረከቱ ነው። ሕዝቡን በስሙ ይነግዱበታል እንጂ፣ የሚወዳትን አገሩን ከገባችበት ማጥ ውስጥ ለማውጣት አይፈልጉም። ይልቁንም አጋጣሚውን የሥልጣን መንጠላጠያ ለማድረግ የማይፈነቅሉት ድንጋይ የለም። ስለሆነም ሰላም ወዳዱ ህዝብ ሰላሙን ለድርድር ያቀረቡበትን ሃይሎች ሊፋለም ይገባል።

በእርግጥ ለአገራቸው የሚቆረቆሩና ዘላቂ ሰላሚን የሚፈልጉ ዜጎች ከጽንፈኝነት የፀዳ ሐሳብ ሲያቀርቡ፣ ግራና ቀኝ በተሠለፉ የጽንፍ ኃይሎች ዛቻ ሲሸጎደጎድባቸው ሰሞኑን እያየን ነው። እነዚህ ከእነሱ ጋር ያልወገነ አስተያየት መስማት አይፈልጉም። አንድ ዜጋ በአገሩ ጉዳይ ላይ የመሰለውን ሐሳብ ሲያቀርብ አማካይ የሚባል ሥፍራ እንዲኖር አይፈልጉም። መደገፍ ወይም መቃወም ብቻ እንጂ ገለልተኝነት በእነርሱ ቤት አይፈቀድም። በዚህ ሁኔታ ሐሳብን በነፃነት ማቅረብ ስለማይቻል በርካታ ጠቃሚ ሐሳቦች ያሏቸው ዜጎች ተሸማቀው ተቀምጠዋል። ደፈር ብለው የወጡት ደግሞ በሚዘገንን ስድብ ጥጋቸውን እንዲይዙ ይደረጋሉ። የኢትዮጵያ ሕዝብ አሁን ማድረግ ያለበት ይህንን ዓይነቱን አስነዋሪ ድርጊት እና ፈጻሚውን መፋለም ብቻ ነው።

የኢትዮጵያ ህዝብ በብሔር፣ በቋንቋ፣ በባህል፣ በእምነትና በመሳሰሉት ልዩነቶቹ ሳይገደብ ኅብረ

ብሔራዊ አንድነቱን ለማጠናከር የሚችለው የሰላሙን ዋጋ ለድርድር እስካላቀረበ ጊዜ ድረስ ነው። የዘመኑን መፋዘዝና መፈራራት እንደ ምሳሌ በማንሳት ሕዝቡ ውስጥ ግልጽነት የለም የሚባለው አባባል ተገቢ አይደለም። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ሕዝብ ከትውልድ ወደ ትውልድ የአገሩን ነፃነት አስከብሮ ለዓለም ጥቁር ሕዝቦች አርዓያ መሆን የቻለው፣ በአንደበቱም ሆነ በዓይኖቹ ጭምር መግባባት ስለሚችል ነበር።

በእያንዳንዱ የአገር ጉዳይ ላይ መግባባት ለመፍጠር መነጋገር ያልቻለ ትውልድ የሚሆነው የአገር ጠላት ነው። ጥቃቅኗን ጉዳይ ሳይቀር የቂም በቀልና የቁርሾ ሰለባ በማድረግ መነታረክ በተለመደባት የአሁኗ ኢትዮጵያ፣ በተለይ በማኅበራዊ ሚዲያው ራሳቸውን ያጀገኑ ጀብደኞች አማካይ የሚባል ሥፍራ እንዳይኖር እየተቅበዘበዙ ባለበት ሰዓት ላይ ህዝብ ወሳኝ ይሆናል። የአገር ፍቅር ስሜት ምን እንደሆነ የማይገባቸው ከጠባብ የአካካቢ ስሜት ያልተላቀቁ ወፈፌዎች ስፍራውን የሚለቁት በህዝብ ፍልሚያ ነው።

የአገር ህልውና አሳሳቢ ሁኔታ ውስጥ ወድቆ ሕዝብ ጭንቀት ውስጥ ባለበት በዚህ ወቅት፣ ከጥፋት ወጣ ብሎ ትክክለኛውን ጎዳና ለመያዝ አለመሞከር ታሪካዊ ክስረት ነው። በታሪክ ፊትም ተጠያቂ ያደርጋል። ኢትዮጵያን ከገባችበት አረንቋ ውስጥ በፍጥነት በማውጣት የተሻለች አገር እንድትሆን መነሳት አሁን የሁሉም ድርሻ ነው። ነፃነት የሚኖረው አገር ሰላም ስትሆን ነው። ሰላማዊ የሥልጣን ርክክብ የሚካሄድበት ዲሞክራሲያዊ ምርጫ የሚገኘው ሃገር ሰላም ስትሆን ብቻ ነው።